

የኢሜል ሥነ ምግባር

እንደ አስተማሪዎ ላለ አዋቂ ሰው ኢሜል የሚልኩ ከሆነ፣ ልትከተሏቸው የምትችሉ የተወሰኑ መመሪያዎች እና ቅርፀቶች የሚከተሉት ናቸው፡

1. የ SPS ኢሜይል አድራሻዎ @ seattleschools.org ይጠቀሙ

2. ግልጽ ቀላል ርዕስ ጉዳይ (Subject line) ይጠቀሙ

- የኢሜሉን ይዘት በትንሽ ቃላት ያጠቃልሉ ።

3. በሰላምታ ይጀምሩ

- ጤና ይስጥልኝ ፣ እንደምን አደሩ/እንደምን ዋሉ እና የሰውየውን የመጨረሻ ስም እና መደብ እንደ አቶ/ወሮ፣ ወይም ዶክተር የመሳሰሉ

4. መልእክትዎ ግልፅ ይሁን

- ጽሑፍዎ አጭር እና መልእክት የሚያስተላልፍ መሆኑን ያረጋግጡ ።

5. በኢሜልዎ ላይ ማጠቃለያ ያክሉ

- ኢሜይልዎን ስላነበቡ በማመስገን እና “Sincerely” ወይም “Best” ከስምዎ ጋር በመጻፍ ሊያጠቃልሉ ይችላሉ።
- የትምህርትዎን ስም እና ክፍለ ግዜ ያካትቱ ለምሳሌ “Biology Period 3”

6. ኢሜልዎን ከመላክዎ በፊት ያረጋግጡ (በድጋሚ ማረጋገጥ)

- ለማለት የፈለጉትን ሁሉ መጻፍዎን ያረጋግጡ።
- የተለመዱ የሰዎች ወይም የፊደል አጻጻፍ እና የስርዓተ-ነጥብ ስህተቶችን ይመልከቱ።

ለተሟላ የባለሙያ የኢሜል መመሪያዎች ፣ ብሎጉን ይመልከቱ ፣ [“A Comprehensive Guide to Email Etiquette for High Schoolers”](#) by Sadhvi Mathur (July 20, 2017)

የኢንተርኔት ጎበዝ ይሁኑ (Be Internet Awesome)

እንደ SPS ኢሜል እና Microsoft Teams የመሳሰሉ በኢንተርኔት የምትጠቀሟቸው የዲጂታል መሳሪያዎች እና ፀጋዎች ሲኖሩ የተወሰኑ ኃላፊነቶች ከነሱ ጋር አብረው ይመጣሉ ። በትምህርትቤት ውስጥ ተግባራዊ የሚሆኑ የስነምግባር መመሪያዎች እና ህጎች በመስመር ላይ ከሌሎች ጋር ሲገናኙ እና ሃሳብ ሲቀያይሩ በተመሳሳይ መንገድ ተግባራዊ ይሆናል። በተጨማሪም ፣ የመስመር ላይ ደህንነት እና ጥንቃቄ ማድረግ ያለብዎት ነገሮች አሉ። [Internet Awesome](#) እንዴት መሆን እንደሚቻል አንዳንድ ጠቃሚ ምክሮች የያዘ ፖስተር እዚህ አለዎት።

የ SPS ተማሪ የኔትዎክ አጠቃቀም ስምምነት

በትምህርት ዓመቱ መጀመሪያ ላይ የተሰጡትን የስምምነት ቅጾች ያስታውሳሉ? ምናልባት ላያስታውሱ ይችላል። ለማስታወስ ያክል ፣ የሲያትል የህዝብ ት/ቤቶች ኔትዎርክ መጠቀም ልዩ መብት ነው እና ሁሉም ተማሪዎች የኔትዎርክ መለያዎን ለመጠቀም የኔትዎርክ ህጎችን ማንበብ እና መስማማት አለባቸው።

በዲስትሪክቱ ኮምፒተር ወይም ዲስትሪክቱ በሰጠው የኔትወርክ አካውንት ላይ የሚላክ፣ኢሜል የሚደረግ፣ወይም የሚታይ ማንኛውንም መረጃ የትምህርት ቤት ዲስትሪክት ሰራተኞች የማየት መብት እንዳላቸው ልብ ይበሉ ። የተማሪ የኢንተርኔት ቅጾች በ SPS ድረገፅ በሚከተለ አገናኝ አለልዎት [Student Internet Forms](#) ። ድህረ ገፁን ወደ ታች ይሸብሉሉ እና ስምምነቱን ለማንበብ በሚመርጡት ቋንቋ ላይ ጠቅ ያድርጉ።